



ሙያዊ ተንቀሳቃሽነት ድርጊት እቅድ (CAREER MAP)

Career MAP የኪራይ እርዳታ፣ ሙያ ላይ እና ቤተሰብ ግቦች ላይ እንዲሰሩ የሚያግዝዎ የግል ስልጠና፣ እና ገቢዎ ሲጨምር የሌላ እርዳታን ኪሳራ ለማካካስ የገንዘብ ክፍያዎችን ያቀርባል።

ጥቅማጥቅሞቹ ምንድን ናቸው እና እንዴት ነው የሚሰሩት?

ተሳታፊዎች ከ FRSP ጋር የሚመሳሰል የኪራይ ድጋግ ይቀበላሉ። ለአብዛኞቹ ቤተሰቦች፣ የኪራይ ወጪ ከ FRSP ጋር ተመሳሳይ ወይም ያነሱ ናቸው። እንዲሁም፣ ከጥሬ ገንዘብ ክፍያዎች፣ ከምግብ፣ ከጤና እንክብካቤ፣ እና ከልጅ እንክብካቤ ጥቅማጥቅሞች ላይ የሚደርሰውን ኪሳራ ለማካካስ በአመት ከ\$10,000 በላይ ለተጨማሪ የገንዘብ ክፍያዎች እና የኪራይ ቅንሳዎች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። Career MAP ቤተሰቦች ከሚያገኙት ገቢ የበለጠ እንዲያገኙ እና በቤት ውስጥ መቆየት እንዲችሉ ይረዳቸዋል። ተሳታፊዎች እስከ 5 አመታት ድረስ የሚከተሉትን የመኖሪያ ቤቶች እና ገቢ፣ ሙያዊ እድገት፣ እና የቤተሰብ ድጋፍ ጥቅማጥቅሞችን እና አገልግሎቶችን ያገኛሉ (አንዳንድ ጥቅማጥቅሞች፣ የፕሮግራም ህጎችን የማይከተሉ ቤተሰቦች ላይ ሊቀንስ ይችላል - “በፕሮግራም ውስጥ ለመቆየት ምን ማድረግ አለብኝ?” የሚለውን ከዚህ በታች ይመልከቱ)-

የመኖሪያ ቤት እና ገቢ

- የኪራይ እርዳታ - የቤተሰብዎን 30% ጠቅላላ ገቢ ይክፈሉ እና ሌላው ይሸፈናል። እንዲሁም Career MAP ገቢዎ ሲጨምር ተጨማሪ የምግብ እርዳታ ፕሮግራም (ሳፕሊመንታል ኑትሪሽን አሲስታንስ ፕሮግራም) (ስናፕ) ኪሳራ ወይም የዲስትሪክት የገንዘብ እርዳታ ጥቅማጥቅሞችን ለማካካስ ከዚህ መጠን በታች የሆነውን የተሳታፊዎችን ኪራይ ይቀንሳል።
- የገንዘብ እርዳታ - ገቢዎ ሲጨምር የሚደርስ በአመት እስከ \$10,000 የሚሆን የህክምና እና የልጅ እንክብካቤ ጥቅማጥቅሞች ኪሳራ ሲኖር የሚከፈለው ማካካሻ፣ እንዲሁም በኪራይ ቅናሾች ሊሸፈኑ ለማይችሉ ጉዳዮች ማንኛውም የSNAP ወይም የዲስትሪክት የጥሬ ገንዘብ ድጋፍ (ካሽ አሲስታንስ)። የገንዘብ ድጋፎች መገኘት የሚችሉ ከሆነ በአመት \$10,000 ካፒ ሊጨምር ይችላል።
- Escrow አካውንቶች - ኪራይ እክፈሉበት በእያንዳንዱ ወር የ\$200 ተቀማጭ ይቀበሉ፣ ይህም በፕሮግራሙ መጨረሻ ላይ እስከ \$12,000 ይኖርዎታል።
- የድንገተኛ ክፍያዎች - ግቦችዎ ላይ ለመድረስ እንደ አስፈላጊነቱ በአመት እስከ \$1,000።

ሙያዊ እድገት

- የተሰጠ መርማሪ በተሳታፊዎች ሙያዊ ግቦች ላይ አተኩሯል።
- በስራ ላይ የተመሰረተ ትምህርት ክፍያ ግንኙነቶችን እና ተሳታፊዎች ከተቀጠሩ በማስታወቂያዎች ላይ ማተኮርን ጨምሮ የስራ ቅጥር ምደባ እና ሙያዊ እድገት።
- የሙያ ስልጠናን፣ የከፍተኛ ትምህርት/ ዲግሪ ፕሮግራሞችን፣ እና
 - የአዋቂ ትምህርት/ GED (ከሌሎች ሙያዊ ፕሮግራሞች ጋር የተዋሃደ)ን
 - ጨምሮ ከአስሪ ቅጥር ፍላጎቶች ጋር
 - በተጣጣሙ ፕሮግራሞች ላይ ትኩረት ማድረግ ጋር የትምህርት እና የስልጠና ድጋፍ።
- የስራ ዝግጁነት እና ዲጂታል የማንበብ እና የመጻፍ ክህሎቶች እድገት።

የቤተሰብ ድጋፍ፡-

- ሙያዊ መርማሪ የግል ግብ ለማሳካት መደገፍ ላይ ያተኮረ ነው።
- ተሳታፊዎች በፕሮግራሙ ውስጥ ካሉ ከሌሎች ወላጆች ጋር ኔትዎርኮችን እና ማህበረሰብን እንዲገነቡ የሚያግዙ የአቻ ድጋፍ ቡድኖች።
- የአዕምሮ ጤናን፣ የልጅ እንክብካቤን፣ ትምህርትን፣ የመኖሪያ ቤትን፣ እና ሌሎችን ጨምሮ የተቀናጀ ተደራሽነት ለቁልፍ ድጋፎች።
- የፋይናንስ አስተዳደር እና የጥቅማጥቅም ገደብ የምክር አገልግሎት።

ሙያዊ ተንቀሳቃሽነት ድርጊት እቅድ (CAREER MAP)

ጥቅማጥቅሞቼ የሚጀምሩት መቼ ነው?

ጥቅማጥቅሞች ምዝገባን ተከትለው ይጀምራሉ እናም ከየቤተሰብ እንደገና-መኖሪያ ቤት ማረጋገጫ ፕሮግራም (FRSP) ወደ Career MAP ይሸጋገራሉ። ይህም ከእግ ምርጫው ከሁለት ወራት በኋላ፣ ማለትም ኦክቶበር 2022 ላይ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን።

በፕሮግራሙ ውስጥ መቆየት የምችለው ለምን ያህል ጊዜ ነው?

ቤተሰቦች በፕሮግራሙ ውስጥ እስከ አምስት አመታት ሊቆዩ ይችላሉ።

የት መኖር እችላለሁ?

በፕሮግራሙ ውስጥ በሚሆኑበት ወቅት አሁን ባለዎት የ FRSP የመኖሪያ ቤት መቆየት ወይም በDC ውስጥ ሌላ ተቀባይነት ያለው ቤት ውስጥ መሆን ይችላሉ።

መስራት አለብኝ?

እዚህ ጊዜ የለብዎትም። በፕሮግራሙ ውስጥ እንደገቡ፣ የሙያ ጉዞዎን መጀመር ያስፈልግዎታል። ይህም ማለት በየሳምንቱ ለ20 ሰዓታት ያህል ወይም ከዚያ በላይ በስራ፣ በስልጠና፣ ወይም ከሙያዎ እና ከግል ግቦች ጋር በተያያዙ ሌሎች የትምህርት እንቅስቃሴዎች ላይ ማሳለፍ ማለት ነው።

በፕሮግራሙ ውስጥ ለመቆየት ምን ማድረግ አለብኝ?

- በ DC ውስጥ መኖርዎን ይቀጥሉ
- ለሙያ ወይም ለትምህርት ግብዎ ይስሩ
- ከመርማሪዎ ጋር በየወሩ ይገናኙ
- የኪራይዎን የተወሰነ ክፍል ይክፈሉ
- የተወሰኑ የጥቅማጥቅም አይነቶችን ካልተቀበሉ ለመቀበል ለጥሬ ገንዘብ፣ ለምግብ፣ ለህክምና፣ ወይም ለልጅ እንክብካቤ እርዳታ ያመልክቱ

አንድ መርማሪ እኔን በምን በምን ነገሮች ሊያግዘኝ ይችላል?

የእርስዎ መርማሪ በሚከተሉት ነገሮች ላይ ያተኮረ የተሰጠ መርጃ ነው፡-

- የሙያ እና የግል ግቦችዎን እንዲያሳኩ ማሰልጠን
- እርስዎን ከማንኛውም መርጃዎች ጋር ማገናኘት
- እርስዎን መስማት እና ሊከሰቱ በሚችሉ ተግዳሮቶች ላይ መደገፍ
- ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ ተሟጋች መሆን

ይህ ሚና በሌሎች ፕሮግራሞች ውስጥ አብረዋቸው ከሰሩት ሌላ የኬዝ ማናጀር ወይም የማህበራዊ ሰራተኛ ሚናዎች ጋር ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በህግ እና ደንብ ላይ ያተኮረ አይሆንም ወይም ማንኛውንም ስራ በአቸኳይ እንዲቀበሉ አያስገድድዎትም። መርማሪዎች በተለይ ግቦችዎ እና ሁኔታዎችዎ መሰረት የረጅም ጊዜ ትኩረት ይኖራቸዋል። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በየወሩ በርካታ ሰዓታት ወይም ከዚያ በላይ ለመስጠት ዝግጁ ናቸው። ለሁሉም የ Career MAP አገልግሎቶች ያለን ትኩረት ሁሉንም ተሳታፊዎች በአክብሮት እና በትኩረት መያዝ እንዲሁም ቤተሰቦችን እንደ ራሳቸው የስኬት መሪዎች አደጎ መለየት ነው።

በፕሮግራሙ ውስጥ እያለሁ ገቢዬ ቢጨምርስ?

በስራ ተጨማሪ ገንዘብ ሲያገኙ፣ Career MAP በጥሬ ገንዘብ፣ በምግብ፣ በህክምና፣ እና በልጅ እንክብካቤ ጥቅማጥቅሞች ላይ ሊያጋጥሙዎት የሚችሉትን ኪሳራዎች ይሸፍናል።

ምዝገባ በእግ ሂደት በኩል የሆነው ለምንድን ነው?

Career MAP ዲስትሪክቱ ነዋሪዎችን የሚደግፍበትን መንገድ ለማሻሻል ጥቅማጥቅሞች፣ የኪራይ እርዳታ እና የድጋፍ አገልግሎቶች የሚሰሩበትን መንገድ የሚቀይር ማሳያ ወይም የሙከራ ፕሮግራም ተደርጎ ይወሰዳል። ማሳያው በአሁኑ ሰዓት ከተጨማሪ 600 ቤተሰቦች ጋር ለመስራት ድጋፍ ተደርጎለታል። የእግ ሂደቱ ትክክለኛ የምርጫ ሂደትን ያረጋግጣል።